

የ "G Suite for Education" ተጨማሪ አገልግሎቶች

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተጨማሪ አገልግሎቶችን

ለመጠቀም የወላጅ/የሞግዚት ፈቃድ መስጫ ቅጽ

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

የ MCPS ቅጽ 271-2

ጁን 2019



የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services የተማሪ የግል አካውንቶች አካል ሆኖ "Google's G Suite" ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ ከወላጆች/ሞግዚቶች (ወይም ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ) ስምምነት/ፈቃድ ይፈልጋል። እባክዎ ይህንን ቅጽ ሞልተው ወደ ልጅዎ ት/ቤት ይመልሱ። ስምምነቱ ተማሪው(ዋ) በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) እስካለ(ች) ድረስ ዋጋ ይኖረዋል እና በማናቸውም ጊዜ ሊሻር/ሊቀር ይችላል። ቅጹን ካልመለሱት፣ የእርስዎ ልጅ Additional Services ለመጠቀም እንዳልተፈቀደለ(ላ) ት አድርገን እንቆጥራለን።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሁሉም ተማሪዎች ለግንኙነት፣ ለትብብር፣ ለፈጠራ፣ እና በየትኛውም ቦታ እና ጊዜ ትምህርትን የሚደግፍ ደህንነት፣ ፈጠራ፣ እና ኃላፊነትን ለመላበስ ቴክኖሎጂን የመጠቀሚያ እድል ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የቴክኖሎጂ ተጨማሪ አቅም ለመስጠት ጥረት ያደርጋል። ይህንን ሥራ በተግባር ላይ ለማዋል ማእከላዊው ሪሶርስ "G Suite for Education" የተሰኘ ተማሪዎች እና መምህራንን በመማር-ማስተማር መስተጋብር እንዲገናኙ የሚያግዙ በአውታረ መረብ የሚካሄድ የምርታማነት/የውጤታማነት መሳሪያዎች ስብስብ መጠቀሚያ ነው። "G Suite for Education" ለተማሪዎች እንደ ኢ-ሜይል፣ የአውታረ-መረብ ቋት/online storage፣ እና ድረ-ገጽ ላይ የተመሠረተ የመገናኛ እና የመተባበር መተግበሪያዎች/applications የመሳሰሉ የተለያዩ ዓይነት መሳሪያዎች/tools እና አገልግሎቶችን ይሰጣል። MCPS እነዚህን ዋና አገልግሎቶች የሚመለከተው ለሁሉም ተማሪዎች አካደሚያዊ ስኬትን ለማዳበር እንደ ወሳኝ የትምህርት መሳሪያዎች ናቸው።

የተማሪን መረጃ/ኢንፎርሜሽን ሚስጥራዊነት እና ደህንነት ለመጠበቅ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ኃላፊነቱን ይወስዳል። ለሌላ ሰው ዝግ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውጭ ማንም ሰው ሊመለከተው የማይችል "G Suite for Education" ን ተማሪዎች ለትምህርት የመጠቀም እድል እንዲኖራቸው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከ Google ጋር ኮንትራት አድርጓል። Google የ Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ን ጨምሮ የተማሪ ግላዊ መረጃ/data ገበያ እና ደህንነትን በተመለከተ ሁሉንም የፌዴራል እና የስቴት ህጎች የማክበር ግዴታ አለበት። Google ስለሚሰጣቸው አጠቃላይ አገልግሎቶች ተግባራዊ ስምምነቶችን ለመመልከት ለዋና አገልግሎቶች/Core Services በአጠቃላይ፣ እባክዎ ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፡- https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html.

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ አገልግሎቶች

ከላይ ከተጠቀሱት ዋና አገልግሎቶች በተጨማሪ "G Suite for Education offers supplemental tools" ተጨማሪ አገልግሎቶችን ይሠጣል። ለአገልግሎቶቹ ለመመዝገብ እና ተጠቃሚ ለመሆን የወላጅ/የሞግዚት ስምምነት ያስፈልጋል። በእነዚህ ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services Google በእርስዎ ልጅ ላይ ያተኮረ መተግበሪያ/ads ለማየት፣ የተሰበሰበ መረጃ/ኢንፎርሜሽን፣ አዳዲስ Additional Services ለመስጠት፣ ለመጠበቅ፣ እና ለማዘጋጀት ይጠቀማል። የአገልግሎት አሰጣጥ ስምምነቶችን ለመመልከት ለእነዚህ ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services እባክዎ ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፡- https://gsuite.google.com/terms/additional_services.html. ስለ ተማሪ መረጃ/ዳታ ግላዊነት እና ደህንነት አጠባበቅ በተደጋጋሚ ለሚነሱ ጥያቄዎች ከ "Google" የተሰጡ መልሶችን ለማንበብ፣ እባክዎ ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፡- <https://edu.google.com/why-google/privacy-security>. ለተጨማሪ የ MCPS ሪሶርሶች፣ እባክዎ ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፡- <https://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/>.

- ጦማሪ -አገልግሎቱ የጦማር ህትመትን ለበርካታ ተጠቃሚዎች የሚያደርስ ብዙ ጦማሮችን ለማስተናገድ
- Chrome Web Store—አገልግሎቱ ለዳሰሳ እና የ Chrome መተግበሪያዎችን(apps) መጨመሪያ
- Google Earth— አገልግሎቱ በሳተላይት ስነምድር ምስል ሉላዊ/አለም 3D ዳሰሳ ለማድረግ
- Google Takeout—አገልግሎቱ መጠባበቂያ መረጃዎችን ለማከማቸት እና የእርስዎን Google አካውንት መረጃዎችን/ዳታ ለመጫን
- Google Science Journal—አገልግሎቱ ብርሃንን፣ እንቅስቃሴ፣ ድምፅ፣ እና ከዚያም ይበልጥ በመለኪያ መሳሪያዎች ለመለካት
- YouTube—አገልግሎቱ ለእይታ፣ ፋይል/መረጃ ከዋናው ምንጭ ወደ ሌላ ኮምፒውተር ለመጫን/ለማሻገር፣ እና ቪዲዮችን ሌሎች እንዲመለከቱት ለማካፈል ስምምነት ያለመስጠት ለእነዚህ Additional Services የሚያሳጣ አይሆንምተደራሽነትን ለዋና አገልግሎቶች .

የወላጅ/የሞግዚት ስምምነት

ለእርስዎ ተማሪ ተገቢውን አማራጭ ይውሰዱ፡-

- አዎ—ከዚህ በታች ስሙ(ሟ) የተጠቀሰ ተማሪ የ MCPS አካውንቱ(ቷ)ን ለ Additional Services እንዲጠቀም/እንድትቀም ተፈቅዶለ(ላ)ታል። አገልግሎቶቹን ለመስጠት እንዲያስችል ስለ ተማሪው(ዋ) የተለየ ግላዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን እንደሚሰበሰብ እና ጥቅም ላይ እንደሚውል እንዝገባለሁ።
- አይደለም—ከዚህ በታች ስሙ(ሟ) የተጠቀሰው ተማሪ የ MCPS አካውንቱን/ቷን በማግኘት "Additional Services" ለመጠቀም አልተፈቀደለ(ላ)ትም። ነገር ግን ጥቂት ግልጽ ያልሆኑ አገልግሎቶች በተወሰነ ደረጃ ተማሪው(ዋ) ተደራሽነት እንደሚኖረው/እንደሚኖራት እንዝገባለሁ።

የተማሪው/ዋ ስም፡- _____ የተማሪ የ MCPS መታወቂያ/ID፡- _____

የት/ቤቱ ስም፡- _____ ክፍል፡- _____

ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ስም (እባክዎ ይጻፉ)፡- _____

ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ፊርማ፡- _____ ቀን፡- ____ / ____ / ____

ስርጭት፡- ቅጅ፡- 1/ ለተማሪ ምስጢራዊ ፋይል፣ ቅጅ፡- 2/ ለት/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም ስፔሻሊስት (ITSS)